

የግንቦት 7 ከፍተኛ አመራራ የአበበ ቦጋለ እና የቀበሮዋ ታሪክ!

የግንቦት 7 ከፍተኛ አመራራ የአበበ ቦጋለ እና የቀበሮዋ ታሪክ!

(በከፍተኛው ጊዜ)

ከአለታት ባንድ ቀን አንድ በጣም የተራባቸው ቀበሮ የጸሃይን መጥለቅ በጉጉት ስትጠብቅ ውላ ልክ ጸሃይ እንደጠለቀች ከጉሬዋ ወጣ ራቧ ሳይደፋት አንድ ነገር አግኝታ ለመብላት መኳተን ጀመረች። የሚበላ ፍለጋ ስትወጣ ስትወርድ ድንገት አንድ ነገር ላይ አይኗ አረፈ። የወይን ዛፍ ላይ። ሙከክ ብሎ በስሎ የተንገዠረገገ ወይን። ሆኗ እየጮኸ ምራቁ እየተዘረበረበ ወደ ወይን ዛፍ ቀረበች። አፏ በቻለው ልክ ቦትርፋ ለመዋጥ ወደ ዘለላው አንጋጠጠች። መድረስ አልቻለችም። ዘለላች አልቻለችም። ወይን ከቀበሮው ለመዳን ወደላይ ይሸሽ ይመስል ይበልጥ ስትዘል ይባስ ይርቃታል። በብሽቀት እና በራብ እየተቃጠለች ዘለላች። ዘለላች። ዘለላች። አልቻለችም። ቀበሮዋም ወይን ዛፍ ስር ቆማ በድካም እና በቁጭት ስትተከዝ ከቆየች በኋላ ሙከክ ያለውን የወይን ዘለላ ቀና ብላ አይታ “ምን አለፋኝ እንዴውም ወይን እኮ ገና አልበሰለም” ብላ ኋላዋን ለወይን ዛፍ ሰጣ ማዝገም ጀመረች።



አበበ ቦጋለ

ግንቦት ሰባት በአበበ ቦጋለ በኩል የሰጠው “አማራው ጠንካራ ድርጅት ስለሌለው ነው አብረነው የማንሰራ” የሚለው ምላሽም ቁርጥ ቀበሮዋ ዘላ ዘላ አልችል ስትል “እንዴውም እኮ ወይን አልበሰለም” ያለችውን ይመስላል። በሻለቃ ዳዊት እና ዶክተር ጌታቸው በጋሻው በኩል የሰንት አማራ ድርጅቶችን ደጅ ሲጠኑ እና ሲዘሉ ከርመው “ለምን ከአማራው ጋር አትሰሩም” ሲባሉ አቤ እንቆቆው” ምን ድርጅት አለና” ይልሃል። እንዳማሩ መሞት ወይን ነው ሃገሩ ይላል አማራ እንዲህ አይነቱን ነገር ሲታዘብ።

ዳግማዊ ብአዴንን ለመፍጠር አይዘሉ፣ ሲዘሉ ከርመው እና አሁንም እየዘለሉ የአማራ ድርጅቶች የወይንን ዘለላ ሲሆኑበት ላጥቶቹ ላይ የድርጅት ሎጎ ፈጥሮ “አማራ ወጣቶች ንቅናቄ” ሲል እና ሲያስብል የሚውል ድርጅት “ምን ጠንካራ የአማራ ድርጅት አለና አብራችሁ ስሩ ትሉናላችሁ” ሲል ስትሰማ ከመሳቅ ውጭ ምን ማድረግ ይቻላል ጎበዝ። እንዴው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግን መቼ ነው ከማጅራት መቸዎች እጅ ወጦ እግዜርንም ህሌናቸውን በሚፈሩ ሰዎች እጅ የሚገባው! የሌንጮ ለታው ድርጅት ስንት አባላት አሉት? የሲዳማ እና አፋር ንቅናቄዎች ሲዳማ እና አፋር በሚባሉ ህዝቦች ስም ከመተራታቸው ውጭ አባሎቻቸው አንድ አንድ ሊቀመንበር እና ማህተም ብቻ ነው። “ትለፊያታለሽ እንጅ አትከብሪያት” አለ አያ ሸቴ።

ለአቤ አባ ግርሻ አንድ ጥያቄ በመጠየቅ ልጨርስ:-

ቀኝ አዝማች አቤ ለመሆኑ እንደ እናንተ በኤርትራ ምድር ያለው አዴሃን ያለው የታጋይ ቁጥር ከእናንተው ስንት እጥፍ ነው። ቀላል ዳሽ ሙላ ጥያቄ ናት። ለመመለስ አትቸገርም። ካልሆነ ሌላ ጊዜ እኔው እመልሰዋለሁ!!!

ድል ለአማራ ሕዝብ!!